

# የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

## የሕዎች የሕብረትና የጸሎት ጊዜ

የህዎች አገልግሎት ክፍል በMarch 7 ከ 3p.m. ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን የሕብረትና የጸሎት ጊዜ አዘጋጅተዋል። በዚህ ፕሮግራም እህዎች ሁሉ እንዲገኙ አስተባባሪዎች ያሳስባሉ። ወንድሞች ደግሞ ልጆችን በመጠበቅ እንተባበር። ጌታ ይባርካችሁ።

## የልጆች የአምልኮ ምሽት

የልጆች ፕሮግራም የአምልኮ ምሽት በተጋባዥ አገልጋዮች አዘጋጅቶልና ሁላችንም በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን በፍቅር እናሳስባለን። ፕሮግራሙ **March 27 (ከ7-9p.m.)** በቤተ ክርስቲያን ኦዲቶሪየም ይሆናል።

## ግሬስ ኮንፈራንስ

በዚህ አመት የሚደረገውን የግሬስ ኮንፈራንስ እንድንካፈል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ፕሮግራሙ **June እና 25 June 26** ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካፈሉ የመመዘገቢያ አይክፍሉም። ድጋሚ የምንካፈል እስከ April 30 ከተመዘገብን ለአንድ ሰው \$60 (ለልጆች እስከ 7 አመት \$10 ከ8-18 አመት \$20) በመክፈል መመዘገብ እንችላለን። እንዲሁም ለአንድ ቀን ሆቴል መያዝ ይኖርብናል። ስንመዘገብ Grace Conference በማለት Marriot (\$87), Holiday Inn (\$90) ወይም Hampton (\$119) ቅናሽ እናገኛለን። ለመመዘገብ (847) 438-4494 መደወል እንችላለን። አድራሻ፡ Quentin Road Bible Baptist Church, 60 Quentin Rd, Lake Zurich, IL 60047 <https://graceconference.com/>

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፡ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

## መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እንግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

# እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“እናንተም ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል፤ ሁሉንም ታውቃላችሁ።” (1ዮሐ. 2:20)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
<b>February 23, 2020</b>	<b>የካቲት 15፣ 2012 ዓ.ም.</b>

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት ..... ወንድም ጌቱ ጳውሎስ  
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን  
 ፕሮግራም መሪ ..... ወንድም መስፍን ባፋ  
 ቃል ..... ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ  
 ግጠቃለያ ..... ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

**“ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀጠው። የእግዚአብሔርም መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ።”**  
 (1 ሳሙ. 16:13)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጸደቀ		

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

**እግዚአብሔር እረኛዬ ነው -- ራሴን በዘይት ቀጣህ።**

መዝሙረኛው ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ እራሴን በዘይት ቀጣኝ በማለት ይዘመራል። ዳዊት በተደጋጋሚ በእግዚአብሔር የተቀጣ ሰው ነው። ገና በብላቴናነቱ እግዚአብሔር ሳያልን የእስራኤል ንጉስ እንዳይሆን ከናቀው በኋላ ሳሙኤልን ቀንዱን በዘይት ሞልቶ ወደ እስይ ቤት እንዲሄድ አዘዘው። ሳሙኤል ዘለግ ያሉትን የእስይን ልጆች ሊቀጣ ወዶ ነበር እግዚአብሔር ግን ሰው እንደሚያይ አያይምና ከሰባቱም የእስይ ልጆች የሚቀጣው አልተገኘም ነበር። ዳዊት የቀረ ልጅ የለም ወይ ተብሎ ተፈልጎ ከእረኝነቱ ስፍራ ተጠርቶ ተቀጣ (1 ሳሙ. 16:13)። በመቀጠልም በይሁዳ ይነግስ ዘንድ ተቀጣ (2 ሳሙ. 2:4)። ለሶስተኛ ጊዜም በእስራኤል ሁሉ ላይ ሲነግስ ተቀብቷል (2 ሳሙ. 5:3)። ዳዊት እረኛ በጎቹን በዘይት እንደሚቀጣ ሁሉ መቀጣቱን ከእግዚአብሔር እረኝነት ጋር አያይዞ ይዘምራል።

የዳዊት መቀጣት የሚያሳየው ለንጉስነት መለየቱን ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስን አብሮነት ነው። በተለይም በአባቱ በእስይ ቤት በተቀጣ ጊዜ ይህንን ሃሳብ በቀጥታ እናገኛለን። የእግዚአብሔር ቃል “ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀጠው። የእግዚአብሔርም መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ” ይለናል (1 ሳሙ. 16:13)። ዳዊት መቀጣቱን ተከትሎ ወዲያውኑ (“ከዚያን ቀን ጀምሮ”) በእርሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ። ዳዊት ከዛ በኋላ የተመለሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ ጋር ስለነበር በሚያደርገው ነገር ሁሉ የተከናወነ ነበር። በእረኝነቱ ስራ ላይ በመንፈስ ኃይል ሆኖ በጎቹን ከጠላት እየነጠቀ ያድን ነበር። የተለየ የእግዚአብሔር ሞገስ በእርሱ ላይ ስለነበር የሳዎል አገልጋዮች እንኳን “መልካም አድርጎ በገና የሚመታ... ጽኑ ኃይል... በነገርም ብልህ፣ መልኩም የማረ... እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር [የሆነ]” በማለት መስክረዋል። ይህ ሁሉ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ከመምጣቱ የተነሳ ነው።

በዘይት መቀጣት ለእግዚአብሔር መለየትና በከበረ የእግዚአብሔ ሞገስ ውስጥ መሆንንም ያመለክታል። እግዚአብሔር በክህነት እንዲያገለግሉት ሌዊንና ልጆቹን ሲለይ በከበረ ዘይት እንዲቀጡ አዘዘ። ይህ ቅጣት በእግዚአብሔር ፊት የሚረገግ መልካም መአዛ ያለው ነው። ለዚህ ነው በመዝሙር 133 ላይ የወንድሞች ሕብረት በአሮን ራስ ላይ በሚፈሰው የከበረ ዘይት የተመሰለው። ይህ የቅጣት ዘይት በአሮን ራስ ላይ ወርዶ፣ በጸሎት አልፎ በልብሱ መደረገዎ ላይ ይወርዳል። አሮን በሚያልፍበትም ሁሉ መአዛው ይወጣል። መዝሙረኛው “ራሴን በዘይት ቀጣህ” እግዚአብሔር የሰጠውን በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን የከበረ ሞገስ፣ ሃይልና ሕይወት የሚገልጽ ነው።

ወገኖቹ፡- እረኛችን እራሱን በዘይት የሚቀጣ ነው። ስለዚህ ነው በአዲስ ኪዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል” (ሉቃ. 4:17) ያለው። አሁን ሁላችንም በመንፈስ ቅዱስ ተቀብተናል። ስለዚህም ቃሉ “እናንተም ከቅዱሱ ቅጣት ተቀብላችኋል፤ ሁሉንም ታውቃላችሁ” (1ዮሐ. 2:20) እንዲሁም “እናንተስ ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅጣት በእናንተ ይኖራል፤ ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም፤ ነገር ግን የእርሱ ቅጣት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ፤ እውነተኛም እንደ ሆነ ውሸትም እንዳልሆነ፤ እናንተንም እንዳስተምራችሁ፤ በእርሱ ኑሩ” (1ዮሐ. 2:27) የሚለን። ከቅዱሱ ቅጣት ተካፍለናል። እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ተቀብተናል። ስለዚህም እንደ ዳዊት በሞገስና በኃይል እንዲሁም እንደ አሮን በተቀደሰ ሕይወት እድንኖር ተጠርተናል።